

**ለካቲት 11 የኢትዮጵያ ብሄራዊ በዓል ሆኖ ለዘላለም ይከበራል።**

35ኛው የህወሓት ልደት በአል ሲከበር፤ ኢትዮጵያ ባጠቃላይ፤ የትግራይ ህዝብ ደግሞ በተለየ የሚያስባቸውና የሚያስታውሳቸው ጉዳዮች አሉ። አንዱና ዋናው ያቺ ከአለም በድህነት፤ ድንቁርናና፤ ሃላ ቀርነት ማጥ ተተራማሳ፤ በብሄራዊ አድሎዎና ዘረኝነት ታምሳ፤ በጦርነትና ግጭቶች ስትናወጥ የኖረችውን ኢትዮጵያ ላንዴና መጨረሻ በሚያስደንቅ ብቃትና ጀግንነት መሰረታዊ ሳይንሳዊ መፍትሄ መሰረት የጣለች ቀን ናት።

17 ዓመታትን የወሰደው የህዝብ ትግል ከአረመኔው ደርግ መንግስት ባሻገር ብዙ ጦርዝ ከነበራቸው ነውጠኞችና ፀረ ህዝብ ሃይሎች በመታገል ፍፁም የህዝብ ድጋፍ በማግኘት በጠላቶቹ ላይ የተደጋገመ ድሎችን በመጎናፀፍ ኢትዮጵያ በህገ መንግስት የምትመራና፤ በፌዴራላዊ ዲሞክራሲ መስተዳደር ተዋቅራ የተለያዩ ባህልና ቻንቻ የሚከተሉ ህዝቦችን በመፈቃቀድ የተመሰረተ አንድነት እንደመለያዋና ጥንካሬዋ ሆኖ እንዲቀረፅ መሰረት የጣለ ትግል ነው።

መንገድዋ የተቃና ይሆን ዘንድ በትምህርት፤ በኢኮኖሚ ግንባታና በተለያዩ የማህበራዊ ዘርፎች ፍጥነትንና ብቃትን በማሳየት በአፍሪቃ የእድገት ስራ ቀዳሚውን ስፍራ በመያዝ ህዝቦችን የባለሙሉ ተስፋና ለስራና እድገት የተነሳሱ ጀግኞች ሆኖው በአለም ዘንድ ብቅ ማለት ጀምሮዋል።

እናንት የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላቶች፣ ኢትዮጵያ ተከፋፍላለች፤ ትገነጠላለች፣ የባህር በርዋ ተሽጠዋል፤ ወያኔ ጠላት ነው፤ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው፤ ...ወ.ዘ.ተ. ምን ያላቸውት አለ፤ ስራ ፈቶች መሆናቸው መረጋገጫ ይሆን እንደሆነ እንጂ የናንተ ስድብና ዛቻ ማንም ጤነኛ ሰው በግምት እንደማያስበው እናውቃለን። እንደ ጤነኛ ሰው በሰከነ አንደበት ለዲሞክራሲ እና እድገት ከማሰብ በፀረ-ዲሞክራሲ፤ በልዩነትና መከባበር እንደማመን በስድብና ማጭበርበር፤ ለመንዝ አእምሮአቸው በስህተት ያሳመናቸው ሰዎች ናቸው።

በዚህ በአል ተሳታፊ እንዳይኖር ለምታደርጉት ጥረት፤ አዲስ ነገር ስላልሆነ ብዙም አያሳስቡንም። የትግራይ ህዝብና የትግል ወዳጆቹ በናንተ ጉራ ቀርቶ ታንክና መድፍ ይዞ ለመጣው አያታቸው ደርግ ምን ምላሽ እንደሰጠው ታውቃላቸው። ማንን ለማስፈራራት አስባቸው እንደሆነ ግልፅ ባይሆንም ሰማችንን እንደምትዘረዝሩ ገልፃችሁልን። ይህ አባባላቸው የሞኝ አባባል ነው። እኛ ሁል ጊዜ ተደብቀንም ፈርተንም አናውቅም። በዚህ አጋጣሚ በግልፅ ልናስገነዝባቸው የምንወደው ነገር አለ። ራሳቸው ባካላቸው ጉዳይ፤ እዚህ ፀረ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እየሰራቸው፤ እንዲያውም አመፅንና ህዝቦችን እርስ በርስ የሚያናቁር ተግባር እየፈፀማቸው፤ አገር ቤት ደግሞ የተለያዩ ንግዶቹን የምታካሂዱ ሰዎች መሆናቸው ብናውቅም፤ የኢትዮጵያ መንግስት ተግባራቸው እንዲፈትሽና ተገቢ ማእቀብ እንዲያደርግላቸው ያደረግኩ ተፅእኖ አለመኖሩ ነው። ካሁን በኋላ ለምናደርገው እንቅስቃሴ ግን መንግስት ህግም ጭምር ተከትሎ የናንተን ፀረ-ዲሞክራሲ ተግባርና ፀረ-የህዝቦች እኩልነት እንቅስቃሴ በተገቢ እንዲያይ የምንታገላቸው መሆናችን ልናስገነዝባቸው እንወዳለን።

የኮሎምበስ ለካቲት 11 በዓል አዘጋጅ ኮሚቴ።

04/07/2010